

በ ኮቪድ-19 ምክንያት የደረሰውን ኢኮኖሚያዊ ተግዳሮት ለመቋቋም ከካናዳ መንግስት ለግለሰቦች የሚደረጉ እገዛዎች ዝርዝር*

የእገዛው አይነት	የእገዛው አጭር መግለጫ	የእገዛው መጠን	እገዛውን ለማግኘት ምን ላድርግ?	ተጨማሪ መረጃ
Canada Emergency Response Benefit (CERB)	ይህ እገዛ(CERB) በኮቪድ ወረርሽኝ ምክንያት ሥራቸውን ላጡ ሠራተኞች እስከ አራት ወራት በወር \$2000 ይሠጣል። ይህ አሠራር ከዚህ ቀደም ቃል ከተገቡት ዕርዳታዎች የተሻለና ቀልጣፋ አሠራር ነው። የዚህ እገዛ(CERB) ተጋሪዎች <ul style="list-style-type: none"> • በኮቪድ-19 ምክንያት ስራቸውን ያጡ፤ • የታመሙ፣ መጠበቂያ ቤት የገቡ፣ ወይንም የታመመ የቤተሰብ አባል የሚንከባከቡ፤ • ትምህርት ቤትና የህግናት መዋያ በመዘጋቱ ምክንያት ካለክፍያ ልጆቻቸውን ለመንከባከብ ሥራ አቁመው ቤት ለመዋል የተገደዱ ሠራተኞችን ያካትታል። ከ አፕሪል 6 ጀምሮ ማመልከት ይቻላል	\$2000 በወር	ይህንን ድረገጽ ይከታተሉ	በይበልጥ ለመረዳት ይህን ይጫኑ
የሞርጌጅ (Mortgage) ድጋፍ	የካናዳ አበይት ባንኮች አስከፊ ሞርጌጃቸውን በትክክል ሲከፍሉ ለነበሩና አሁን ግን ከውቅቱ ችግር ጋር በተያያዘ ለተወሰነ ጊዜ ሞርጌጅ መክፈል ለማቆም የሚፈልጉ ደንበኞቻቸውን መርዳት አንደሚችሉ ቃል ገብተዋል።	እንደብድሩ መጠን	ሞርጌጅ የሰጥዎትን ባንክ ያነጋግሩ	በይበልጥ ለመረዳት ይህን ይጫኑ
የልጆች እገዛ ክፍያ (Canada Child Benefit) ስለመጨመር	ወትሮ በካናዳ መንግስት የሚደረገው የልጆች እገዛ ክፍያ (Canada Child Benefit) በዚህ አመት በአንድ ልጅ \$300 ይጨምራል። ይህም ክፍያ በ ሜይ ወር ይከናወናል	በ አንድ ልጅ \$300 ከካናዳ መንግስት \$200 ከአንታርዮ መንግስት	አሁን የካናዳ የልጆች እገዛ (Canada Child Benefit) ተጠቃሚ የሆኑ ቤተሰቦች ማመልከት አያስፈልጋቸውም። ተጨማሪው ክፍያ በሜይ ወር አንደሚደርሳቸው መጠበቅ ይችላሉ	በይበልጥ ለመረዳት ይህን ይጫኑ
የትምህርት ብድር (Student Loan) ላለባቸው የተደረገ እገዛ	የትምህርት ብድር (Student Loan) ያለባቸው በሙሉ ከማርች 30 ጀምሮ ለስድስት ወር ያህል ምንም አይነት ክፍያ አንዲያደርጉ አይጠበቅባቸውም። በተጨማሪም በዚህ ስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ብድሩ ወለድ አይቆጥርም። ይህ እገዛ የካናዳንም የአንቴርዮንም ብድር ይመለከታል	እንደብድሩ መጠን	እገዛውን ለማግኘት ምንም ማድረግ አይጠበቅብዎትም። ከማርች 30 ጀምሮ ለስድስት ወር ክፍያውን ማቆም ይችላሉ	በይበልጥ ለመረዳት ይህን ይጫኑ
Special Goods and Services Tax credit payment	ከዚህ በፊት በየአመቱ የሚሰጠው የ GST ክፍያ እንዲጨመር ተደርጓል። ጭማሪውም በሜይ ወር የሚከፈል ነው	ግምቱ ለግለሰብ በአማካይ \$ 400 ለቤተሰብ ደግሞ በ አማካይ \$600 ነው	ይህንን እገዛ ለማግኘት በወቅቱ ታክስ ሪተርናችንን ከመስራት ውጪ የሚሞላ ፎርም የለም	በይበልጥ ለመረዳት ይህን ይጫኑ
ታክስ ፋይል የማድረግና የመክፈል ጊዜ ስለመራዘም	ሌላ ጊዜ በ አፕሪል 30 ፋይል መደረግ የነበረበት ታክስ ሪተርን በዚህ አመት ወደ ጁን 1 ሲተላለፍ ታክሱ ከተሰራ በኋላ ደግሞ መክፈል ካለብን እስከ ሴፕቴምበር 1 ድረስ ባንክፍል ምንም አይነት ወለድም ይሁን ቅጣት አይታሰብንም።	---	ለማመልከት ምንም ማድረግ አይጠበቅብዎትም	

INFORMATION LAST UPDATED: March 26, 20

* ይህ ዝርዝር ያሉትን እገዛዎች ሙሉ ለሙሉ አያካትትም። ሙሉ መረጃ ለማግኘት [ይህንን ድረገጽ ይከታተሉ](#)